



VICTORIA POLICE

ፖሊስ ምን ማለት እንደሚችል

ፖሊስ ሊጠቀም የሚችለው አገላለጽ እንደ 'ጥርጣሬ የሌለው መሰወር' ወይም 'ጥርጣሬ የሌለው ሞት' ሊሆን ይችላል። እነዚህ አገላለጾች ማለት እርስዎ የሚፈልጉት ሰው አጠፋፉ በወንጀል ነክ ውጤት እንዳልሆነ ነው። ሰውየው የጠፋበትን ምክንያት የሚገልጽ ማስረጃ እስከሚገኝ ድረስ ለምን እንደጠፋ ሳይገለጽ ይቆያል።



የርስዎ ቪክቶሪያ ፖሊስ/VICTORIA POLICE

- ለጠፋ ሰው ሪፖርት የተደረገበት ቦታ የት እንደሆነ ካወቁ ወይም ስለጠፋው ሰው ማንኛውም መረጃ ካለዎት፣ ለወንጀል አስወጋጆች/ Crime Stoppers በስልክ ቁጥር **1800 333 000** መደወል።
- Victoria Police ያለክፍያ በነጻ የማህበረሰብ አገልግሎት ያቀርባል።
- Victoria Police እርዳታ በቀን 24 ሰዓታት በሳምንት ለሰዓት ቀናት ያቀርባል።
- በቪክቶሪያ ውስጥ ፖሊስ ሰማያዊ የመለያ ልብስ ወይም ምልክት የሌለው ልብስ ያደርጋል።
- የማህበረሰብ አባላት ስለ አደጋ ወይም እርዳታ ሲፈልጉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ይችላሉ።
- Victoria Police አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚዎችን ማቅረብ ይችላል።
- ለአካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አድራሻዎችና ተለፎን ቁጥሮች በድረገጽ www.police.vic.gov.au ላይ ማግኘት ይቻላል።



ለጠፋ ሰው ሪፖርት ስለማድረግ

ለሚያውቁት የሆነ ሰው ማግኘት ካልቻሉ ከፖሊስ እርዳታ ስለማግኘት

ማግኘት ላልቻሉት ሰው ስለ ደህንነቱ የሚያሳስብዎት ከሆነ እንደጠፋና የጠፋው ሰው 'ማን እንደሚባል በመጥቀስ' ለአካባቢዎ ፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።



VICTORIA POLICE

www.police.vic.gov.au

አንድ ሰው እንደጠፋ ሪፖርት ለማድረግ 24 ሰዓታት መጠበቅ የለብዎም።

ለጠፋ ሰው ወዲያውኑ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።



እንዴት ለጠፋ ሰው ሪፖርት እንደሚደረግ

ለጠፋ ሰው ሪፖርት ለማድረግ ወደ አካባቢዎ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብዎ።

የፖሊስ መኮንን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቃል፡

- የጠፋው ሰው ገጽታ ምን ይመስላል?
- ሰውየው የሆነ ያልተለመደ ገጽታ አለውን?
- ለጠፋው ሰው በቅርቡ የተነሳው/ቺው ፎቶ አለዎትን?
- በመጨረሻ ጊዜ ሰውየው የታየበት ቦታና ጊዜ ወይም ስለ እሱ/ሷ የተሰማበት መቼ ነበር?
- የጠፋው ሰው ብዙ ጊዜ እየሄደ የሚገባኛው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ?
- ሰውየው የሆነ ጤና ችግሮች አሉበት ወይ ወይም የሆነ ህክምና ያስፈልገዋል?
- ከሰውየው ጋር የሚቀራረቡ የዘመዶችና የጓደኞች ስምንና የስልክ ቁጥሮች ምንድን ናቸው?
- የጠፋው ሰው እንግሊዝኛ መናገር ይችላል ወይ?



መቼ ነው ሰውየው 'እንደጠፋ' የሚታወቀው?

ሰውየው የጠፋው መቼ፡

- ለፖሊስ ሪፖርት እንደተደረገና ያሉበት በማይታወቅበት ጊዜ፤ እና
- የዚያ ሰው ደህንነት ወይም እንክብካቤ ላይ ፍርሃት በሚኖርበት ጊዜ።



ሪፖርት ለማቅረብ እርዳታ ያስፈልግዎታልን?

ይህንን ሪፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ ተግባራዊ ከሆነ ለርስዎ ተመሳሳይ የጾታ ፖሊስ መኮንን እንዲቀርብ መጠየቅ ይችላሉ።

ፖሊስ የርስዎን ስምና አድራሻ ይጠይቃል ከዚያም ስለጠፋው ሰው ጉዳይ ማነጋገሩን ሊቀጥሉበት ይችላሉ።

እንግሊዝኛ የመጀመሪያ ቋንቋዎች ካልሆኑ፤ ይህንን ሪፖርት ለማካሄድ እንዲረዳዎ ፖሊስ በሙያ የተካነ የተለፎን አስተርጓሚ ሊያቀርብልዎት ይችላል። ይህ ያለክፍያ በነጻ የሚቀርብ አገልግሎት ነው። እንዲሁም የተለፎን አስተርጓሚ ሊረዳዎ የሚችለው ፖሊስ በተለይ ለሚያቀርባቸው ገለጻዎች እንዲረዳዎ ነው። እንዲሁም በአካል (ፊት-ለፊት) የሚቀርብ ባለሙያ አስተርጓሚ ካስፈለግዎ ሊቀርብ ይችላል፤ ይሁን እንጂ ይህ ለሁሉም አካላት ማለት ለፖሊስ፤ ለአስተርጓሚና ይህንን ሪፖርት ለሚያቀርብ ሰው ተስማሚ የሆነ ቀንና ሰዓት ቀደም ብሎ የሚቀናጅ አገልግሎት ነው።